



# ጽርዕ ክርያም



እስመ ንጉሥ እግዚአብሔር ለኩሉ ምድር፤

መዝ ፵፮፥፯-፰

እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉሥ ነው

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ጽርዕ ክርያም ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል  
2601 Minnehaha Ave, Minneapolis, MN 55406 Tel: 612-913-7000

ጥር ፳፻፱ ዓ.ም/ቅጽ፩/ቁጥር ፱

ወርኃዊ ጋዜጣ

January 2017/Volume 1/Issue 9

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

እስመ ንጉሥ እግዚአብሔር ለኩሉ ምድር፤ ዘምሩ ልብወ ነግሠ እግዚአብሔር ላዕለ ኩሉ አሕዛብ።...  
እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉሥ ነው፤ በማስተዋል ዘምሩ። እግዚአብሔር በአሕዛብ ላይ ነገሠ፤...

(መዝ ፵፮፥፯-፰)

ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ከዘመናት በፊት ምሥጢረ ሥጋዊ በገሐድ ተገልጸለት መጪውንና አላፊውን ዘመን በምሥጢር እያስማማ በመዝሙሩ ያስተምረናል። «እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ ነግሦልና በማስተዋል ዘምሩ።» ማለቱም የቅዱስ መጽሐፍን ምሥጢራት በማስተዋል ተገንዝባችሁ አንድነቱን ሦስትነቱን ተረድታችሁ በሥጋ ማርያም የተገለጠው የእግዚአብሔር አብ የባሕርይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በማመን ዘላለማዊነቱን እየመሰከራችሁ ዝማሬአችሁን አቅርቡ ሲል ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል «በያዕቆብ ቤት ለዘላለም ይነግሣል» ብሎ መናገሩ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ንጉሥ የሆነ እርሱ እግዚአብሔር የጠፋውን ሊፈልግና ዓለምን ሊያድን «የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ፤» ገላትያ ፬፥፬ በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ዘላለማዊ ንጉሥ መባሉን ሲያስረዳ ነው። ዘላለማዊ ንግሥና ለእግዚአብሔር ገንዘቡ መሆኑን በማስተዋል ዘምሩ ሲል እውነቱን ጠንቅቃችሁ በመረዳት አመስግኑ ማለቱ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ



በቤተልሔም መወለዱን መልአኩ ለእረኞች ነገራቸው ይለንና ዝማሬ ሲያቀርቡ ግን ብዙ የሰማይ ሠራዊት መሆናቸውን ይጠቅሳል። ይኸም ማለት እግዚአብሔርን ለማመስገን የሕብረት ዝማሬ አስፈላጊ መሆኑን ያመለክታል። በሕብረት መዘመር ከመላእክት የተገኘ ምሥጢር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በባሕረ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ለመጠመቅ በታላቅ ትሕትና መቆሙን ተመልክተን እኛም እርስ በእርሳችን በመከባበር በታላቅ ትሕትና በቤቱ መቆም ይገባናል። ልደቱም ጥምቀቱም ከማዳን ምሥጢሩ ባሻገር ትሕትናን ያስተምረናልና። ዘጠና ዘጠኙን ነገደ መላእክት ትቶ እኛን ሊፈልግ የመጣውን ጌታችንን እያመለከን እንድንኖር ያስፈልጋል። መጥምቅ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ያጠምቅ ዘንድ በፈቃድ እግዚአብሔር ተቸሎታልና ስለ ጌታችን ጥምቀት ስናስተምር ጻድቅም፣ ካህንም፣ ነቢይም፣ ሰማዕትም ስለሆነው ስለ መጥምቅ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ልንናገር ግድ ይለናል። በመልክአ ዮሐንስ ላይም እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና፡-

ዮሐንስ ከማክ ሶበ ፈተዉ ወጽእቁ፤  
እሳተ ነዳዴ ኢተከሀሎሙ ያጥምቁ፤  
ራጉኤል በትጋሁ ወኢዮብ በጽድቁ። ትርጓሜውም፡-

ዮሐንስ ሆይ ለአንተ የተሰጠው ክብር ትልቅ ነው። ራጉኤል በትጉህነቱ ኢዮብ በጽድቁ ጥረት ቢያደርጉም እንደ አንተ ነበልባለ እሳትን ማጥመቅ አልተቻላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ለእያንዳንዱ የተሰጠ ጸጋ የተለያየ ነውና ቅን ሥራ በመሥራት እግዚአብሔርን ማገልገል ይኖርብናል። የአጥምቂው የቅዱስ ዮሐንስ በረከት፣ አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን ምልጃ፣ ምስጋና የባሕሪው የሆነ የልዑል እግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን። በዓሉን የሐሴት የፍሥሐ ያድርግልን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!  
ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ (ሊቀ ጳጳስ)

ማጣቢያ	
ዝርዝር	ገጽ
1. የብፁዕ አቡነ ዘካርያስ መልእክት	1
2. በዓለ ጥምቀት	2-3
3. ቃና ዘገለለ	4-5
4. ዘመነ አስተርእዮ	6
5- ተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስ	7
6- በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች	8

**እዘጋጃች**  
 ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ  
 ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ  
 ወ/ሮ ሰብለወንጌል ደምሴ  
 ወ/ት ዘመናይ በጋሻው  
 አቶ ኡብርሃም ሰሎሞን  
**አርታኢያን**  
 መልአክ አርያም ቆሞስ አባ  
 ኃይለሚካኤል ሙላት  
 ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ  
**ዲዛይን**  
 አቶ ውበሽት አየለ  
 ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ  
 ዶ/ር ኤልያስ አያና

# ትምህርተ ሃይማኖት

## በዓለ ጥምቀት

ጌታችን ኣምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ በሠላሳ ዓመቱ ለድኅነተ ዓለም ኣንድም ለኣብነት በፈለገ ዮርዳኖስ ተጠምቋል። ያጠመቀውም ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ነው። በተጠመቀ ጊዜ የባሕርይ ኣባቱ ኣብ በደመና ሆኖ "በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው" ብሎ መስክሮለታል። መንፈስ ቅዱስም በጸዓዳ ርግብ ኣምሳል በራሱ ላይ ተቀምጧል። ማቴ፣ ፫፣ ፲፫-፲፯



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ቅዱስ ዕለት በዓል ሠርታ በየዓመቱ በማኅሌትና በቅዳሴ በተለየ ሁኔታ ታከብረዋለች። ይህ በዓል በሚከበርበት ጊዜ በዋዜማው ታቦታቱ ከየኣብያተ ክርስቲያናቱ ወጥተው በወንዝ ዳር /በሰው ሰራሽ የውሃ ግድብም ቢሆን/ በዳስ በድንኳን ያድራሉ። ሌሊት ስብሐተ እግዚኣብሔር ሲደርስ ኣድሮ ሥርዓተ ቅዳሴውም ይፈጸማል። ሲነጋ በወንዙ ዳር ጸሎተ ኣኩሙት ተደርሶ ኣራቱም ወንጌላት ከተነበቡ በኋላ ውኃው ተባርኮ ለተሰበሰበው ሕዝብ ይረጫል። ኣንዳንድ ደካሞች የጠበሉን መረጨት ኣይተው "የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ታጠምቃለች" ብለው የሚተቹ ኣሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ይህን የምትፈጽመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ ያሳየውን ትሕትና ለመመስከርና፣ ምዕመናንን የጌታን በረከተ ጥምቀት ለማሳተፍ እንጂ የተጠመቁትን ምዕመናን እየመላለሰች በየዓመቱ ኣታጠምቅም። ጥምቀት ኣሐቲ መሆኗን ታውቃለችና። ኤፌ፣ ፬፣፬ እርግጥ ያልተጠመቁ ኣረማውያንና ሌሎችም የጥምቀት በዓል በሚከበርበት ጊዜ እየመጡ በክርስቶስ ኣምነው ይጠመቃሉ።

ጥምቀት የሚከበረው በየዓመቱ ጥር ፲፩ ቀን ነው። ጥምቀት ረቡዕ ቢውል ገሀዱ ማክሰኞ ኣርብ ቢውል ገሐዱ ሐሙስ ለውጥ ሁኖ ይጠማል። ጥምቀት የሚውልባቸው ኣርብና ረቡዕ ስለ በዓሉ ታላቅነት ፍስክ ይሆናሉ። ጥምቀት በፍስክ ቀናት ቢውልም ዋዜማው ይጸማል። በበዓለ ጥምቀት የታቦታቱ ወደ ወንዝ መውረድ ጌታ በእደ ዮሐንስ ለመጠመቅ ከገለላ ወደ ዮርዳኖስ የመሄዱ ምሳሌ ነው።

ጌታችን ኣምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ የተጠመቀው ስለ ሁለት ነገር ነው፡-

- ፩ኛ\* ነቢየ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት "ባሕር ኣየች ሸሽችም፤ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ" ብሎ የተናገረውን ትንቢት በእርሱ ጥምቀት ለመፈጸም። መዝ፣፻፲፫፣፫
- ፪ኛ\* በዮርዳኖስ ተጥሎ የነበረውን የዕዳ ደብዳቤያችንን እንደ ሰውነቱ ረግጦ፤ እንደ ኣምላክነቱ ኣቅልጦ ሊደመስሰልን።

### ምሥጢር ጥምቀት

ጥምቀት ሰው በኣብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቆ የእግዚኣብሔር ልጅ የሚሆንበት ታላቅ ምሥጢር ነው። ማቴ፣ ፳፰፣፲፯ ይህ ምሥጢር ከምሥጢራት ሁሉ የመጀመሪያ ነው። ምሥጢር መባሉም በዓይን በሚታይና በጆሮ በሚሰማ ኣገልግሎት በዓይነ ሥጋ የማይታይና በዕዝነ ሥጋ የማይሰማ ጸጋ ስለሚገኝበት ነው። ኣገልግሎቱ ሲፈጸም ይታያል፣ ይሰማል፣ ተጠምቂው ከውኃና ከመንፈስ ተወልዶ የልጅነት ጸጋ ሲያገኝ ግን ኣይታይም፣ ኣይሰማም። ይህ ምሥጢር የሌሎች ምሥጢራት ቤተ ክርስቲያንና የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ በር ነው። ይኸውም ይታወቅ ዘንድ ጌታችን በወንጌል "ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚኣብሔር መንግሥት ሊገባ ኣይችልም" ብሏል። ዮሐ፣ ፫፣፯ ይኸንን ነው ጌታችን ዳግም ልደት ያለው ዮሐ፣፫፣፫ የመጀመሪያው ልደት ከኣባት ኣብራካና፣ ከእናት ማኅፀን በሥጋ መወለድ ሲሆን ሁለተኛው ልደት ግን ከኣብራካ መንፈስ ቅዱስና፣ ከማኅፀን ዮርዳኖስ ረቂቅ በሆነ ልደት በመንፈስ መወለድ ነው። ይኸንንም ጌታችን "ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፤ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው።" ብሎታል። ዮሐ፣፫፣፮

# ትምህርተ ሃይማኖት

## በዓለ ጥምቀት (ከገጽ 2 ላይ የቀጠለ)

በጥምቀተ ክርስትና የምንጠመቀው ጥምቀት የተመሠረተው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ጥምቀትን ራሱ ከፈጸመ በኋላ በአብ፣ በወልድ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ በማለት ጥምቀተ ክርስትናን እንደመሠረተ፣ ሰው ዳግመኛ ከውኃና፣ ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ እንደማይችል ከላይ በተቀመጡት ጥቅሶች ተመልክተናል።

በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መሠረት ሁለተኛ መወለድ ማለት እንደገና ወደ እናት ማሕፀን ተመልሶ በሥጋዊና በደማዊ ፈቃድ መወለድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ረቂቅ ልደት ማለት /የነፍስን ልደት/ መወለድ መሆኑን ታውቋል። ከእግዚአብሔር የመወለድ ጸጋ የሚገኘውም በጥምቀት መሆኑ ተረጋግጧል። ይህ ከሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከማይጠፋ ዘር የምንወለደውን ልደት ወንድ ልጅ በተወለደ በ፵ ቀኑ ሴት ልጅ በተወለደች በ፹ ቀኗ ታጠምቃለች እንዲሁም ዘግይተው የመጡትን ግን እንደ አመጣጣቸው አንድነቱን ሦስትነቱን፣ አምላክ ሰው፣ ሰው አምላክ መሆኑን ተምረው ካመኑ በኋላ ታጠምቃቸዋለች። ማር፣ 1፮፣ 1፮ ይህ ከእግዚአብሔር የመወለድ ጸጋ የተገኘውም በሃይማኖት ነው። ክርስቶስን አምላክ ወልደ አምላክ ነው ብሎ በሃይማኖት ያልተቀበለ ከእግዚአብሔር መወለድ አይችልም። ለአመነና በሃይማኖት ለተቀበለ ግን ይችላል።



ወንጌላዊው ዮሐንስ ይኸንን ታላቅ የመዳን ምሥጢርና ከእግዚአብሔር ልጅነትን የማግኘትን ስልጣን ሲያስረዳ «ሰውን በአርአያችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ወደ ፈጠራቸው ወገኖቹ ወደ አዳም ልጆች፣ የበኩር ልጆቹ ናቸው ወደ አላቸው ወደ እስራኤል መጣ። እነሱ ግን አልተቀበሉትም ማለትም አላመኑበትም። ላመኑበት ግን በስሙ ያመኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው።» ዮሐ፣ ፩፣ 1፮-1፹ በማለት አምልቶና አስፍቶ የጻፈልን። በዚህምመንፈሳዊ ልደታቸው ከሥጋዊ ከደማዊ ግብር ወንድና ሴት ተዋደው ከሚሠሩት ግብርም ያልተገኙ ናቸውና። በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ተወልደዋል እንጂ።

እንግዲህ የጥምቀትን በዓል ታሪኩንና፣ ምሥጢሩን በሚገባ በመረዳት በ፵ እና በ፹ ቀን በጥምቀት ያገኘነውን ልጅነት በመጠበቅ በመንፈሳዊ ሥርዓት ልናከብረው ይገባናል። ይህ ዕለት ሰማይ የተከፈተበት፣ የአብ ድምጽ የተሰማበት፣ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል የተገለጠበት፣ ስመ ግብርናታችን ተደምስሶ የጸጋ ልጅነታችን የተመለሰበት፣ ተራሮች እንደ ኮርማዎች፣ ኮረብቶች እንደ ጠባቶች የዘለሉበት ዕለት በመሆኑ ታላቅ ክብር አለው።

ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ

# ቃና ዘገሊላ

«በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ፣ ወሰማይኒ ረስዮ ወይነ፤»  
(በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር ሰርግ ሆነ፤ ውኃውንም ወደ ወይንነት ለወጠው።) ዮሐ ፪፥፩-፲፩

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ አውራጃ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ተወልዶ በሰላሳ ዘመኑ በሰላሳ ዓመተ ምሕረት በፊለገ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ተጠምቆ ሳይውል ሳይደር ወደ ገዳም ቆሮንቶስ ገብቶ አርባ መዓልት አርባ ሌሊት ጸመ ጸለየ፤ በጠላት ዲያብሎስ ተፈተነ። ፈተናውን ድል አድርጎ ሱባኤውን ፈጽሞ በወጣ በሦስተኛው ቀን ከእናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል



ማርያም እና ከቅዱሳን ሐዋርያቱ ጋር በመሆን በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር በሰርግ ቤት ተገኝቶ ቤተ ክብካቡን በትምህርቱ በተአምራቱ ባረከ።

ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸን ድንቅ ተአምር በቃና ዘገሊላ ያደረገው በገዳም ቆሮንቶስ ሱባኤውን ፈጽሞ በወጣ በሦስተኛው ቀን የካቲት ፳፫ ቀን ነው። ይሁንና አባቶቻችን ሊቃውንት «የውኃ በዓል ከውኃ በዓል ጋር መቀናጀት አለበት» በማለት በጥምቀት በዓል ማግስት ጥር ፲፪ ቀን እንዲከበር አድርገውታል። እኛም ይኸንን ቀን ጠብቀን በዓሉን በማክበር ላይ እንገኛለን።

በቃና ዘገሊላ የተደረገው ይኸ ተአምር በዮሐንስ ወንጌል በምእራፍ ፪ ከቁጥር ፩-፲፩ ድረስ ተጽፎ ይገኛል። በዓሉ ቃና ዘገሊላ የሚል ስያሜ ያገኘውና በዚህ ስም ሊጠራ የቻለው አምላካችን፣ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገሊላ ሀገር ክፍል በምትሆን ቃና በተባለችው ቦታ በፈጸመው ተአምር ምክንያት መነሻነት ነው። ከቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የሚገኘው ሙሉ ቃል እንዲህ ይላል፡-

«በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፤ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት፣ የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም፣ አንቺ ሴት፣ ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ፣ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጸት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር፤ እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሦስት አንስራ ይይዙ ነበር። ኢየሱስም፣ ጋኖቹን ውኃ ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሞሉአቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው፤ ስጡትም፣ አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመስ ጊዜ ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ፣ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፤ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ከብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ።»

በቃና ዘገሊላ የተፈጸመው ይኸ ሰርግ ሙሽራ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናስብና እንድናስታውስ ያደርገናል። ሚዜው የሙሽራው አገልጋይ ነውና መጥምቁ ዮሐንስ ሙሽራ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ መደሰቱንና ሊያገለግለው የተዘጋጀ መሆኑን ሲያስረዳ ፡- «ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፤ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታይ ተፈጸመ። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል።» ዮሐ ፫፥፳፱-፴ ይለናል። በቃና ዘገሊላ በሰርጉ ቤት ተገኝቶ ተአምሩን የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ እና ከሐዋርያት ጋር አብሮ ነበርና አማላጅ እና ተማላጅ ማን እንደሆነ በልዩ ምሥጢር ተስተውሎታል። ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በተከታታይ ልዩ የሆነውን ብሥራት ሲያሰማ እንዲህ በማለት ጽፎልናል፡- በስድስተኛው ወር ማለትም መልአኩ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስን

«ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፣ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል።» ካለው በኋላ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በክብር ተገልጦ «ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፣ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረከሽ ነሽ።» ብሏታል።

# ቃና ዘገሊላ

(ከገጽ 4 ላይ የቀጠለ)

እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በአብሳራው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል እንደተነገራት በእውነት ጸጋን የተሞላች ናትና በሰርግ ቤት የጎደለውን የጓዳውን ምስጢር ተረድታ የሠርጉ ሥነ-ሥርዓት በሠመረና በተዋጣለት ሁኔታ እየተከናወነ ድንገት የወይን ጠጅ በማለቁ ተጨንቀውና ግራ ተጋብተው አስተናባሪዎቹ በታወኩበት ሰዓት የጭንቅ አማላጅ ናትና ወደ ልጅዋ ወደ ወዳጅዋ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወር ብላ «ወይን እኮ የላቸውም» በማለት አሳሰባ ባዶ የሆኑት የድንጋይ ጋኖች ውኃ ተሞልተው ጣፋጭ ወይን ጠጅ ተገኝቶባቸዋል።



ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልአክቱ «እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው፤ በሥጋ የተገለጠ፣ በመንፈስ የጸደቀ፣ ለመላእክት የታየ፣ በአሕዛብ የተሰበከ፣ በዓለም የታመነ፣ በክብር ያረገ። ፩ጢሞ ፫፡፲፮ በማለት እንደጻፈልን ከድንቅ በላይ ድንቅ በሆነ ተዋሕዶ በሥጋ መገለጡ ከእመቤታችን ተወልዶ ነውና በልደቱ ጊዜ አብራ እንደነበረችው እንዲሁ ደግሞ በሞቱ ጊዜ ከእርሱ እንዳልተለየች እንረዳለን።

ይኸንንም ወንጌላዊው ዮሐንስ «ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ፣ የእናቱም እኅት፣ የቀለዮጳም ሚስት ማርያም፣ መግደላዊትም ማርያም ቆመው ነበር።» ዮሐ ፲፱፡፳፭ በማለት በጻፈልን መልአክት ለማወቅ ችለናል።

በመጀመርያ በልደቱ በኋላም በሞቱ ጊዜ አብራው የነበረች ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመኗን በሙሉ በፍጹም እንዳልተለየችው ተአምሩን በጀመረበት በቃና ዘገሊላም አብራው ነበረችና ዛሬ ትውልዱ ሁሉ የሚኮራበትን የአማላጅነት ሥራ በቃና ዘገሊላ ፈጽማለች።

«አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ» በሚለው ቃል ብዙዎች ተሰናክለውበት ቢገኙም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አምልተውና አስፍተው ምስጢራትን የገነገሯቸው የተዋሕዶ ልጆች ግን በእናትና በልጅ መካከል ያለውን የንግግር ዘይቤ ተረድተው እውነቱን ሲመሰክሩ ይኖራሉ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣውን አብሳሪ መልአክ «እንደ ቃልህ ይደረግልኝ» እንዳለችው ኢየሱስ ክርስቶስም እመቤታችንን «ከአንቺ ጋር ምን አለኝ» (እንደ ቃልሽ ይሁን) በማለት ጥያቄዋን መልሷል፤ ምልጃዋን ተቀብሏል።

«ጊዜዬ አልደረሰም» በማለት ቢናገርም ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲል የእናቱን ልመና ተቀብሎ ተአምራቱን ፈጽሟል። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሳይነግሯት በልባቸው ያለውን የምታውቅ እናት ናትና የሰርጉ አስተናባሪዎችን ኃዘን ተመልክታ ከልጇ ከወዳጇ አማልዳ የጎደላቸውን እንደሞላች ለእኛም ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል ብላ በተፈጸመላት ቃል ጎደሏችንን ትሙላልን። የሰዎችን ጭንቅ አውቃ ሳይነግሯት ያማለጃች እናት ስሟን ጠርተው ለሚለምኗትም የበለጠ ታደርጋለችና ሁላችንንም በተሰጣት ጸጋ ታማልደን።

ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ያሳድርብን አሜን!!  
ምንጭ፡- ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ገሪማ

# ዘመነ አስተርእዮ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፣ አሜን

“ወበእንተ ዝንቱ አስተርእዮ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይስዐር ግብሮ ለጋኔን።”  
“ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ።” ፩ኛ ዮሐ ፫፡፳

ይህን ቃል የተናገረው ‘ጌታ ይወደው የነበረው’ ተብሎ በወንጌል የተጻፈለት፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ፍቁረ እግዚእ እያለች የምትጠራው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉም ሆነ በመልእክታቱ የአምላክን ሰው መሆን እጅግ በሚደንቅ ሹኔታ ገልጦታል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ካለው ፍጹም ፍቅር የተነሣ በተለየ አካሉ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዎ ሥጋ፣ ከነፍሷም ነፍሱን ነሥቶ የዲያብሎስን ሥራ በማፍረስ እኛን ቀድመን ወደነበርንበት ክብር እንደመለሰን ወንጌላዊው አስተምሮናል።

ይህን የጌታችንን የማዳን ሂደት ስንመረምር የመገለጡን ሹኔታም አብረን ማጤን ያስፈልጋል። በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መሠረት ዘመነ አስተርእዮ (የመገለጥ ዘመን) የምንለው ከጌታችን ልደት አንሥቶ እስከ እመቤታችን ዕረፍት ድረስ (ጥር ፳፩) ያለውን ጊዜ ነው። በዚህ ዘመን ከጌታችን ዐበይት በዓላት ልደቱና ጥምቀቱ፣ ከንዑሳን በዓላት ደግሞ ግዝረትና ቃና ዘገሊላ ይታሰባሉ። ከእነዚህ በዓላት በተጨማሪ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሰማያት ላሉ ነፍሳት መገለጧም ይታሰባል።

ጌታችን፣ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራውን የጀመረው ሥጋን በመዋሐድ ነው። ለዚህም መጽሐፍ “ቃልም ሥጋ ሆነ” ይለናል። (ዮሐ ፩፡፲፬) በእባብ ተሰውሮ የሰውን ልጅ ያሳተውን የሰይጣንን ሥራ ለማፍረስና የሰውን ልጅ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ አምላካችንም የሰውን ሥጋ በመዋሐድ ዛሬውኑ ልደግ ሳይል ሕግ ጠባይዓዊን በመከተል ተወለደ። በመወለዱም ለሚወዱትና ለሚከተሉት የምሥራችና ክብር፣ ለሰይጣንና ለወዳጆቹ ደግሞ ውርደት ሆነ። ለሁሉ መሠረቱ መወለድ ነውና ይህን የሥራው መጀመሪያ አደረገው። ይህም ደግሞ የመገለጡ የመጀመሪያ ነበር። በተወለደ በስምንተኛው ቀን የመገረዝን ሥርዓት ለመፈጸም ሲል በተአምራት ምላጭ ሳይነካው እንደተገረዘ ሆኖ ተገኘ። ይህም ለኅጢአት ሥርዓት በዕለተ ዓርብ ካልሆነ በስተቀር ደም መፍሰስ ስለሌለበት ነው።

ጌታችን በመጠመቁ የእግዚአብሔርን አንድነትና ሦስትነት ለማወቅ ችለናል። አብ በደመና፣ ወልድ ውኃ ውስጥ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ አምሳል በመሆን ምሥጢር ገልጸውልናል። ቀድሞ አምላክ፣ አምላካችን ብቻ ይል የነበረውን የሰው ዘር አባታችን ማለት የሚችልበትን የልጅነት ጸጋ አልብሶታል። በጥምቀቱ ጥምቀታችንን ባርኮታል፣ ኃይልም አንናጽፎናል።

ጌታችን የመጀመሪያ ክብሩን የገለጠው በቃና ዘገሊላ በሠርግ ቤት ነው፤ “ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ።” (ዮሐ ፪፡፲፩) ይህ ሠርግ ጌታችን በዶኪማስ ቤት በመገኘት ውኃን ወደ ወይን የቀየረበት ሠርግ ነው። ምንም እንኳን ተስቅሎ ዓለምን የሚያድንበት ጊዜ ገና መሆኑን ቢገልጽም የእናት ልመና አንገት የማያስደፋ ፊት የማያስቀልስ መሆንን ሲያስረዳ እናቱ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጠየቀችውን ሁሉ እንደፈጸመላት እንመለከታለን። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን የጌታችን በዓላት ልደቱን ታኅሣሥ ፳፱፣ ግዝረቱን ጥር ፮፣ ጥምቀቱን ጥር ፲፩፣ ቃና ዘገሊላን ጥር ፲፪ በማክበር እናስባቸዋለን።

ከእነዚህ በዓላት በተጨማሪ አስተርእዮን ስናንሣ እመቤታችንን አብረን የምናነሣበት ምሥጢር አለ ይኸውም እመቤታችን በስድሳ አራት ዘመኗ ከዚህ ዓለም ወደ ዘለዓለማዊው መንግሥት የምትሄድበት ሰዓት ደርሶ ክብርት ነፍሷ ከክብርት ሥጋዎ ተለይታ በነበረችበት ሰዓት ሐዋርያት ለመቅበር ተሰብስበው እያዘኑ በመንገድ ሲሄዱ ትእቢተኞች አይሁድ ከመንገድ ጠብቀው እነዚህ ክርስቲያኖች “ልጁ ከሙታን ተለይቶ ተነሥቷል” ብለው ሕዝቡን እንዳወኩ እሷም ትነሣለች ሊሉንም አይደል በማለት በምቀኝነት መንፈስ ተነሣስተው መቃብሩን ከሐዋርያት እጅ ለመንጠቅ በሚያምክሩበት ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ እመቤታችንንና ቅዱስ ዮሐንስን ነጥቆ ወደ ገነት ወስዷቸዋል። በዚህም ምክንያት እመቤታችን በሰማይ ላሉ ነፍሳት ተገለጠችላቸው፤ ነፍሳትም የአምላክን እናት በማየታቸው ሐሴት አደረጉ። ይህም ክንውን በቤተ ክርስቲያናችን ‘አስተርእዮ ማርያም በመባል ይታወቃል የእመቤታችን መገለጥ ማለት ነው።

ክርስቲያኖቹ፤ እግዚአብሔር አምላክ የቸርነቱ መጠን ወሰን የሌለው በመሆኑ ሁልጊዜም ቢሆን እኛን ለማዳን እጁ ያጠረበት ጊዜ የለም። ከእኛ የሚጠበቀው ህጉን ትእዛዛቱን መከተልና መጠበቅ፣ እርስ በእርሳችን መዋደድ ያስፈልገናል። እንዲህ ካደረግን የዲያብሎስ ዓላማም ሆነ ሥራ ይፈርሳል፤ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾችም እንሆናለን።

የእግዚአብሔር ቸርነት፣  
የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣  
የቅዱሳን በረከት አይለዩን፣ አሜን  
  
ወይትባረክ አምላክ አበዊነ  
ቤካ መገርሳ

## ተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስ

የአምላካችን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስና በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ።

ተራቁ	የተፈጸሙት ተአምራት	ማቴዎስ	ማርቆስ	ሉቃስ	ዮሐንስ
፩	የውኃው ወደ ወይን ጠጅ መለወጥ	----	----	----	፪:፩
፪	ብዙዎችን ከደዌና ከሕመም መፈወሱ	፬:፳፫	፩:፴፪	----	----
፫	ለምጻም ሰውን እንደፈወሰ (አንድ)	፰:፩	፩:፵	፭:፲፪	----
፬	የመቶ አለቃውን አገልጋይ መፈወሱ	፰:፭	----	፯:፩	----
፭	የጌጥሮስን አማት ስለመፈወሱ	፰:፲፬	፩:፳፱	፬:፴፰	----
፮	ነፋሱንና ባሕሩን ስለመገሰጹ	፰:፳፫	፬:፴፭	፰:፳፪	----
፯	አጋንንት ያደረባቸውን ስለመፈወሱ	፰:፳፰	፭:፩	፰:፳፯	----
፰	ሽባውን ሰው ስለመፈወሱ	፱:፩	፪:፩	፭:፲፰	----
፱	ደም ሲፈሳት የነበረችውን ሴት መፈወሱ	፱:፳	፭:፳፭	፰:፵፫	----
፲	የኢያኢሮስን ልጅ ከሞት ማስነሣቱ	፱:፳፫	፭:፳፪	፰:፵፩	----
፲፩	ሁለት ዕውራገን ስለመፈወሱ	፱:፳፯	----	----	----
፲፪	ጋኔን ያደረበትን ዲዳ ስለመፈወሱ	፱:፴፪	----	----	----
፲፫	እጁ የሰለለቸቸውን ሰው ስለማዳኑ	፲፪:፲	፫:፩	፮:፮	----
፲፬	አምስት ሺህ ሕዝብ እንደመገበ	፲፬:፲፭	፮:፴፭	፱:፲፪	፮:፩
፲፭	በባሕር ላይ ስለመራመዱ	፲፬:፳፪	፮:፵፯	----	፮:፲፮
፲፮	ሲሮፊኒቃዊቷን ሴት ልጅ ስለማዳኑ	፲፭:፳፩	፯:፳፬	----	----
፲፯	አራት ሺህ ሕዝብ እንደመገበ	፲፭:፴፪	፰:፩	----	----
፲፰	የሚጥል በሽታ ያለበትን መፈወሱ	፲፯:፲፬	፱:፲፬	፱:፴፯	----
፲፱	በኢያሪኮ ሁለት ዕውሮችን መፈወሱ	፳:፴	----	----	----
፳	ርኩስ መንፈስ ያለበትን ሰው መፈወሱ	----	፩:፳፫	፬:፴፫	----
፳፩	ደንቆሮውንና ኮልታፈውን መፈወሱ(፩)	----	፯:፴፩	----	----
፳፪	በቤተሳይዳ ዕውሩን ስለ መፈወሱ	----	፰:፳፪	----	----
፳፫	ዕውሩን በርጠሜዎስን ስለመፈወሱ	----	፲:፵፮	፲፰:፴፭	----
፳፬	መረባቸው እስኪቀደድ ዓሣ ስለማስገኘቱ	----	----	፭:፬	፳፩:፩
፳፭	ናይን በምትባል ከተማ የሞተ ማስነሣቱ	----	----	፯:፲፩	----
፳፮	ጎባጣዋን ሴት ስለመፈወሱ	----	----	፲፫:፲፩	----
፳፯	ሆዱ የተነፋውን ሰው ስለመፈወሱ	----	----	፲፬:፩	----
፳፰	አሥር ለምጻሞችን ስለመፈወሱ	----	----	፲፯:፲፩	----
፳፱	የሊቀ ካህናቱን ጆሮ እንደፈወሰው	----	----	፳፪:፶	----
፴	የንጉሥ ቤት ሹም የነበረውን ልጅ መፈወሱ	----	----	----	፬:፵፮
፴፩	በቤተሳይዳ ድውዩን ስለመፈወሱ	----	----	----	፭:፩
፴፪	ከመወለዱ ጀምሮ ዕውር የነበረውን መፈወሱ	----	----	----	፱:፩
፴፫	አልዓዛር ከሞት ስለ ማስነሣቱ	----	----	----	፲፩:፴፰

### አብርሃም ሰሎሞን

ምንጭ:- የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት

# በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች

## ቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥ

- ◇ ዓመቱን በሙሉ ኪዳን ይደርሳል (6:00 A.M)
- ◇ ዘወትር እሑድ ቅዳሴ ይቀደሳል
- ◇ በሥላሴ፣ በመድኃኔዓለም፣ በማርያም፣ በሚካኤል እና በዮሐንስ ወርኃዊ በዓላት ይቀደሳል (የክርስትና ማንሳት አገልግሎት ይሰጣል)
- ◇ ጥርና ሐምሌ ሥላሴ፣ ጥቅምት እና መጋቢት መድኃኔዓለም፣ ኅዳር እና ሰኔ ሚካኤል፣ ሰኔና መስከረም ዮሐንስ ይነግሳል
- ◇ በጾመ ፍልሰታ የሱባኤ ወቅት ሰዓታት ይቆማል፣ ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ይተረጎማል፣ ቅዳሴ እና የሰርክ ጸሎት ይደርሳል
- ◇ በአዲስ ዓመት (በዘመን መለወጫ)፣ በልደት በትንሣኤ እና በቤተ ክርስቲያናችን ባሏት ተጨማሪ ዐበይት በዓላት የተለያዩ መርሐ-ግብሮች ይከናወናሉ።
- ◇ በሰሞን ሕመማት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል

## ክርስትና

- ◇ ቤተ ክርስቲያናችን ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጀምሮ በርካታ ሕፃናት የጥምቀተ ክርስትና አገልግሎት አግኝተዋል።

## ስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት

- ◇ ዘወትር አርብ ስብከተ ወንጌል ይሰጣል
- ◇ ዘወትር ቅዳሜ መላ ምእመናንን የሚያሳትፍ የሰንበት ትምህርት ቤት መርሐ-ግብር ይደረጋል
- ◇ ዘወትር ቅዳሜ የኦብነት ትምህርት እና መሠረታዊ የአማርኛ ቋንቋ ለወጣቶችና ለታዳጊ ሕፃናት ይሰጣል
- ◇ ዘወትር እሑድ ሃይማኖታዊና የሥነ-ምግባር ትምህርት ለሕፃናት እና ለወጣቶች ይሰጣል

## ዕድር

- ◇ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት የሆኑ ብቻ በአባልነት ተመዝግበው በጎዘናቸው ጊዜ መርጃ እንዲሆናቸው ታስቦ የተቋቋመው ዕድር ለአባላት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።

## ጤና

- ◇ የምእመናን የጤና አገልግሎት ክፍል (FAITH COMMUNITY NURSING PROGRAM, EVERY SUNDAY) ዘወትር እሑድ ለምእመናን አገልግሎት ያቀርባል

ወ/ት ዘመናይ ዘሪሁን



የርእስ አድባራት ጽርሐ ኦርቶዶክስ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ታዳጊ ህጻናት የ፳፻፱ (2017 እ.ኤ.አ) ከተራ በዓል ላይ መዝሙር ሲያቀርቡ